

**ሆ!!!!**

**ሆ! በል አገሬ ሆ! በል፤**

**ሆ! በል ሕዝባችሁን ሆ! በል፤**

**መመለስ የለም ካለድል!**

**መብት ተጥሷል፤**

**ክብረ ተገፋል፤**

**አገር ተሸጥዋል ተመዘባብሯል፤**

**ታሪክ ተሸሯል ትውልድ ተዋርዷል፤**

**በየመድረኩ በመስኩ ሁሉ፤**

**እውነት ተሸራ ሀሰት ነው ቃሉ፤**

**አገር ታምሳ እንዳልነበረ፤**

**ስንቱ ተማግዶ ስንቱ በረረ፤**

**በረሀ ደኑ አሸዋ በላው፤**

**ስንቱ ተሰዶ ባህሩ ዋጠው፤**

**ባገር በውጭ መከራው በዝቶ፤**

**አመታት ቆጥሮ ዋለበት ነግቶ።**

**ይበቃል እንጂ ለምን እበቃም፤**

**የግፍ ግፍ ንሮ መኖር እይበጅም፤**

**መሞት አይቀርም ማንቀላፋት፤**

**ከማቀርቀሩ ተደፍሮ መብት፤**

ቆርጦ መታገል ለነጻነት፤

እንደሰው ኑሮ ብርሃንን ማየት፤

ምርጫ የለውም ነጻነት ወይ ሞት!!!

ይበቃል እንጂ ለምን አይበቃም፤

አንደሞኝነት ታጋሽነትም፤

የግልብጥ ላይ ታች ክብር ንቀትም፤

ያልሆነ ሆኖ ታየበት ሁሉም፤

ዘመነ ቀውጢ የለ የቀረም፤

ጥፋት ነገስ እውነት የለችም፤

ሸፍጥና ተንኮል መልካም አይወልድም፤

ይችም ታልፋለች ለክፉ ደጉም፤

ቀምረህ ተጓዝ ማመንታት የለም።

ሆ! በል ባለበት ላዲስ ስራት፤

ለማዋለዱ ቅጥ አማምጣት፤

ያለፈን ትተህ ተመልከት የፊት፤

ሁለት ልብ የለም ከቶ ማመንታት፤

መንገድ አንድ ነው ነጣነት ወይ ሞት!!!

ዛሬም ለታሪክ አንደትላንቱ፤

ድል የማይቀር ነው ከተበራቱ፤

ባንድ ካበሩ ከተባበሩ፤

መነሳት አለ ወድቀው አይቀሩ፤

ጥናት ጥናት ነው ዋና ምስጢሩ፤

አገርና ሕዝብ ባንድ እስኪሸሩ፤

የቆራጥ መንገድ አይደፈሩ!

ብዙ ተለፍቶ ብዙ ተደክሞ፤

አገረሽና ዘንድሮ ከርሞ፤

ካለድል ፋታ የለም አይኖርም፤

አገርና ሕዝብ አይበተንም፤

የቆየ ጠላት በፊዝ አይስቅም፤

አሁንም አገር በቶ አትፈርስም፤

ማቆየት ድል ነው እንዳለፉትም፤

ይበልጥ መስርቶ አለ ማለፍም፤

ከቶ ምን ቢሆን መኖር ዘላለም ፤

ስጋ ለባሽ ሆይ እንቅልፍ አይቀርም።

ሰው ባገሩ ሰው በወንዙ፤

ካልተከበረ ብዙ መዘዙ፤

የማይነካን ነክቶ ነካክቶ፤

በብልጠት ብዛት ባድ ተመክቶ፤

ይሻላል ሲባል ይባስ ከነፈ፤

ግፍን ሲግተው ዘምን አለፈ።

ሶስት ስርአት ሁሉን ሲሟገት፤

ድካመ ከንቱ ሳያገን ውጤት፤

እንዴት ይባክን በል ቅና ሞግት፤

መመለስ የለም ካለብሰራት፤

እርምጃ ቀረች ትንሿ ቅንጣት፤

በርታ ጠንክረው በል አማምጣት፤

ጭንግፍ አትወልድም ደቦልን ወጣት፤

ለታሪክ ትውልድ አዲስ ስርአት።

የሚያድን ቢሆን የአሩር ብዛት፤

የሚያስጥል ቢሆን ንጥሩ ብረት፤

ይዘልቁ ነበር እኒያ ያለፉት፤

ይፈጃል እኮ ሕዝብም ነው እሳት፤

ካጉረመረመ ግፍ ከበዛበት፤

አልተመለሰም ላለፉት ሁሉ፤

ህዝብን የናቀ ይኸው ነው ውሉ፤

ከታሪክ ትቢያ ጭራሽ መጣሉ።

ብዙ ተጉዘህ እዚህ ደርሰህል፤

በትግስት ሁሉን አሳልፈህል፤

የሚገባህን እስክታገኝ፤

ወደፊት እንጂ ሁዋላን አትቃኝ፤

ትንሽ ሲቀርህ አታመናታ፤

ድል ያንተኮ ነች የማታ ማታ!!!!

ሆ! በል አገሬ ሆ! በል፤

ሆ! በል ሕዝባችሁን ሆ! በል፤

መመለስ የለም ካለድል!!

አማምጥ ዛሬ አዲስ ስርአት፤

ለነጻነትህ ለአርነትህ ጠንቅቀህ ሞግት፤

የግፍን ቀንበር አውርድ ስበራት፤

የሰጠህ እርሱ ማንም ላይነጥቃት፤

ባለ ሙሉ መብት ባለነጻነት፤

አምላክ ከበላይ አገርን እርዳት፤

ሕዝቡን አድነው ከመጣው መአት!!!!

ፍ አ

07 20 2012